

# በኢሕአዴግ መመሪያ አዲስ አበባና ኦሮሚያ ጠንከር ያለ ግምገማ እያካሄዱ ነው

05 Mar, 2016 By ውድነህ ዘነበ

የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ (ኢሕአዴግ) በሰጠው መመሪያ ከተማ አስተዳደርና የኢሕአዴድ ተቀምጦታል። ከወትሮው ጠንከር ግምገማ አመራሮቹ ሂስና ግለሂስ አመራሮች ራሳቸውን መከላከል ገልጸዋል።



ዴሞክራሲያዊ ግንባር መሠረት፣ የአዲስ አበባ ከፍተኛ አመራሮች ግምገማ ብሎ እየተካሄደ በሚገኘው እያደረጉ ሲሆን፣ በርካታ ሳይችሉ እንደቀሩ ምንጮች

በአዲስ አበባ ከተማ ከየካቲት 23 በቀጠለው ግምገማ ከፍተኛ መረጃ እየቀረበባቸው ራሳቸውን እንዲከላከሉ ዕድል እየተሰጣቸው እንደሆነ ምንጮች አመልክተዋል። የሪፖርተር ምንጮች እንደጠቀሱት ከዚህ ግምገማ በኋላ የሚሰናበቱ በርካታ ባለሥልጣናት ይኖራሉ። ግምገማውን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማና የአዲስ አበባ ኢሕአዴግ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን እስካለፈው ዓርብ ድረስ እየመሩት ነበር።

ቀን 2008 ዓ.ም. ጀምሮ አመራሮች የጥፋተኝነት

በግምገማው ሒደት በቅርቡ በመሬት ዘርፍ አመራሮችና በሠራተኞች ላይ የተወሰደው ዕርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ከዚህ በተጨማሪም በንግድ ቢሮ፣ በመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ፣ በንግድ ውድድርና በሽማግሌ ጥበቃ ባለሥልጣን፣ በደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት፣ በውኃና ፍሳሽ ባለሥልጣን ላይ ዕርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ መስጠቱን ለማወቅ ተችሏል።

ከንቲባ ድሪባ እንዳሉት፣ በአዲስ አበባ የመሬት መዋቅር ላይ የተወሰደው የማፅዳት ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከዚህ ጎን ለጎን ከላይ በተዘረዘሩት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ሕዝቡን የሚያማርሩና በሙስና የተዘፈቁ አመራሮች ላይ ዕርምጃ ይወሰዳል።

“የሚወደሰው ዕርምጃ በሕግ እስከመጠየቅ የሚደርስ ነው። ለዚህም አስተዳደሩ ከፌዴራል የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽንና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተባብሮ ይሠራል።” በማለት ከንቲባ ድሪባ የአስተዳደሩን ቀጣይ አቅጣጫ እንደጠቆሙ ተገልጿል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመልካም አስተዳደር ችግርና የሙስና መስፋፋትን በተመለከተ ነዋሪዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። ችግሩ እጅግ ተባብሶ የቀጠለ በመሆኑ ጉዳዩ የፌዴራል መንግሥትን ጭምር በማሳሰቡ፣ የፌዴራል መንግሥት የሚወሰደው ዕርምጃ በታችኛው መዋቅር ላይ ብቻ የተንጠለጠለ መሆን እንደሌለበት መመሪያ መስጠቱን ምንጮች አመልክተዋል። በዚህ መሠረት ከየካቲት 23 ቀን 2008 ዓ.ም. ጀምሮ በጥቅልና በቡድን እየተካሄደ በሚገኘው ግምገማ፣ በርካታ ባለሥልጣናት ራሳቸውን መከላከል አለመቻላቸውን ምንጮች ገልጸዋል።

ከዚህ ቀደም ራሳቸውን መከላከል ባልቻሉ ባለሥልጣናት ላይ ሲወሰድ የቆየው ዕርምጃ፣ ከቦታ በማንሳት ወደ ሌላ መቀየር ነው። በዚህ ዓይነቱ ዕርምጃ ኅብረተሰቡ ቅሬታውን በሰፊው ሲያቀርብ በመቆየቱ ጠበቅ ያለና አስተማሪና ዕርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ መስጠቱን ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል።

በተመሳሳይ የአሕዴድ 81 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት አዳማ ከተማ ከተው ሰንብተዋል። የአሕዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ መቋጫ ባልተገኘለት የአሮሚያ ክልል የፀጥታ መደፍረስ መንስዔና የአመራሩ ሚና ላይ፣ እንዲሁም በክልሉ በሚታየው የመልካም አስተዳደርና የሙስና መንሰራፋት ላይ የተመሠረተ ግምገማ እያካሄደ ነው ተብሏል።

በዝግ የሚካሄደውን ይህ የግምገማ መድረክ የአሕዴድ ሊቀመንበር አቶ ሙከታር ከድርና ምክትል ሊቀመንበሯ ወ/ሮ አስቴር ማሞ እየመሩት ነው። በዚህ ግምገማ በርካታ አመራሮች ከቦታቸው እንደሚነሱ ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል።

በአዲስ አበባና በአሮሚያ እየተካሄደ ያለው ግምገማ ማተሚያ ቤት እስከገባንበት ዓርብ ምሽት ድረስ በይፋ ባለመውጣቱ የተወሰደውን ዕርምጃ ማወቅ አልተቻለም።

በሌላ በኩል የብአዴን ማዕከላዊ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። በመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ፣ ከቅማንት ማኅበረሰብ ማንነት ጋር በተያያዘ የተከሰተውን ችግርና የግጭት አፈታት ተግባራትን፣ በአማራና በትግራይ ክልሎች በፀገዴ ወረዳዎች የተከሰተውን ችግርና በሁለቱ ክልሎች የተደረገውን ምክክር፣ በክልሉ በድርቅ የተጠቁ 2.3 ሚሊዮን ዜጎችን በተመለከተና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ለሦስት ቀናት መክሯል።

: